
## 

1-888-847-7205 206-495-5256



# **እየ** ተዋምት ያለ ሰው አለ?

የኑሮ አጋርዎ ወይም ደባልዎ ከእነዚህ አንዱን እያደረገ ነው፡

- ቤተሰቡ የሚያንኝውን ንቢ እንዳይጠቀሙ ማድረማ?
- ከዳደኛ እና ከቤተሰብ እርስዎን መለየት?
- ልጆችዎን ለሞውሰድ፣ ለሞንዳት ወይም ከሀ<u>ገር</u> ለማስወጣት ማሰፈራራት

በቤትዎ እንዲሁም ከእርስዎ *ጋ*ር ቅርብ ከሆኑ ሰዎች *ጋ*ር ደህንነትዎ ተጠብቆ የሞኖር ሞብት አለዎት። የቤት ውስጥ ብጥብጥ እርዳታ ካላንኙ አብዛኛውን ጊዜ ይበልጥ እየከፋ የሚሄድ ነው። ንዳት እየደረሰብዎ ከሆነ፣ እርስዎ ሞቆጣጠር ይችላሉ። እርስዎን ለሞርዳት ብዙ ሰዎች አሉ።

> 1-888-847-7205 Extension 10 206-495-5256

ለአማርኛና ለትግርኛ እባክዎን
10 ይጫኑ። ጥሪው ምንም
የማያስከፍል ነው፣ ፕሮግራሙ
እንግሊዘኛ ለማይናንሩ ሰዎች
ሲሆን ያሉበት ምንም አይነት
የጥንኝነት ሁኔታ ላይ ቢሆኑም
አንልግሎቱን ሞጠቀቀም
ይችላሉ። ጥሪዎ ሚስጥራዊነቱ
የተጠበቀና ስማ አልባ ነው።
ሁሉም አንልግሎቶች ነጻ
ናቸው። የሚያስንድድዎት ነንር



| 1-888-847-7205        | 1-888-847-7205        | 1-888-847-7205        | 1-888-847-7205         | 1-888-847-7205         | 1-888-847-7205         | 1-888-847-7205        | 1-888-847-7205         | 1-888-847-7205        | 1-888-847-7205        | 1-888-847-7205        | 1-888-847-7205                 | 1-888-847-7205        | 1-888-847-7205        | 1-888-847-7205        |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ለትግርኛ እና ለማርኛ፣ 10 ይጭኑ | ለትማርኛ እና አማርኛ፣ 10 ይጫኑ | ለትግርኛ እና ለማርኛ፣ 10 ይጫኑ | ለት ባርኛ አና አማርኛ፣ 10 ይጫኑ | ለት ባርኛ እና አማርኛ፣ 10 ይጫት | ለት ባርኛ አና አማርኛ፣ 10 ይጫኑ | ለትባርኛ አና አማርኛ፣ 10 ይጫኑ | ለት ባርኛ አና አማርኛ፣ 10 ይጫኑ | ለትባርኛ አና አማርኛ፣ 10 ይጫኑ | ለትግርኛ እና ለማርኛ፣ 10 ይጫኑ | ለትግርኛ እና ለጣርኛ፣ 10 ይጫኑ | ለት ባርኛ እና አማርኛ፣ 10 ይጫ <i>ት</i> | ለትባርኛ አና አማርኛ፣ 10 ይጫኑ | ለትባርኛ አና አማርኛ፣ 10 ይጫት | ለትግርኛ እና አማርኛ፣ 10 ይጫኑ |
| 206-495-5256          | 206-495-5256          | 206-495-5256          | 206-495-5256           | 206-495-5256           | 206-495-5256           | 206-495-5256          | 206-495-5256           | 206-495-5256          | 206-495-5256          | 206-495-5256          | 206-495-5256                   | 206-495-5256          | 206-495-5256          | 206-495-5256          |

#### (TRANSLATION AMHARIC—ENGLISH)

## PEACE IN THE HOME HELPLINE

1-888-847-7205 206-495-5256

### Is Someone Hurting You?

Does your spouse, partner or family member:

- Shove, punch, choke or beat you?
- Insult or degrade you repeatedly?
- Hide or destroy important papers?
- Force you to have sex or rape you?
- Keep you from having access to the family's income?
- Isolate you from friends and family?
- Threaten to take your children away?

You have the right to be safe in your home and with the people closest to you. Domestic violence often gets worse unless you get help. If you are being abused, you can take control. There are plenty of people to help you.

If something in your relationship is bothering you and you want to speak to someone or get information, call the Peace in the Home Helpline at

> 1-888-847-7205, Extenson 10 206-495-5256

Please press 10 for Amharic and Tigrinya. The call is free and the program is for non-English speaking people, regardless of your immigration status. Your call is confidential and anonymous. All services are free. There is no obligation.

This project was supported by Grant No. 2009-WEAX-0008 awarded by the Office on Violence Against Women, US Department of Justice. The opinions, findings, conclusions, and recommendations expressed in this publication/program/exhibition are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the Department of Justice, Office on Violence Against Women. Additional support provided by the City of Seattle, Human Services Department, (206) 386-1001, <a href="https://www.seattle.gov/humanservices/about-us/initiatives/responding-to-gender-based-violence">https://www.seattle.gov/humanservices/about-us/initiatives/responding-to-gender-based-violence</a>